

መሪ ስትሆን የምትናገረው ቃል ብቻ ሳይሆን አረማመድምህም ጭምር ጥንቃቄ ይሻል!!

Redae Alemayehu 05-30-18

ሁሉ ጊዜ ተደጋግሞ እንደሚነገረው አገራችን ኢትዮጵያ የዠንጉርጉር የብዙሃነት ሙዜየም ናት። በሌላ በኩል በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ በዕድገት የአፍሪካ ቻይና ትሆናለች የሚል ትልቅ ተስፋ ከአለም ሙሉ ትኩረት እያገኘች ያለች አገር ነች። እኛ አገር በትልቁ የህዳሴ ጉዞ ሩጫ ዳገቱን በጣጥሳ ለመወጣት እየጣረች የምትገኝ አገርም ነች።

ስለዚህ በየደረጃው የሚገኙ መሪዎች የሚፈፁሙት ተግባርም ሆነ የሚናገሩት ቃል በዚህ የህዳሴ ጉዞ ሩጫ እንደ አንድ ጠጠር ሆኖ ማገልገል አለበት። የህዝቡም እንዲሁ። ምክንያቱም የዕድገታችን ድምር ወጤት የሁሉም ጤናማ ጠጠሮች ድምር ወጤት ነውና! በዋናነት ግን መሪ የሁሉም ነገር ገሪ ነውና በሁሉም ጉዳይ ጠንቃቃ መሆን አለበት። በተለይ ወደጉዳዩ ስገባ ነገሮች በጫፍ ይዞ ይፋ ማድረግ ጎጂ ነው መግባባትም ላይፈጥር ይችላልና መሪዎቻችን ሐሳብ ሲሰጡ ቢያንስ በህዝቡ ዘንድ ለማነኛውም የተዛባ ትርጉም የተጋለጠ እንዳይሆን በጣም ጥንቃቄ ይሻል። እንደ አገር በየጊዜው የሚገጥሙትን የተዛቡ አመለካከቶች በትክክለኛ የዲሞክራሲያዊ ብሄረሰብነት መርህ እያስተካከልን ወደፊት ካልተራመድን አይደለም የአፍሪካ ቻይና ልንሆን ሰላማችን አስጠብቀን እንደ አገር መለቀጠልም እንቸገራለን። እኛ የብዙሃነት አገር በብዙሃነት አመለካከት የሚናገር፣ የሚወስንና የሚፈፀም አመራር ትሻለች። የፌደራሊዝም ስርአት የምንከተል አገር ነን ስንል አስተሳሰባችን፣ አመለካከታችን፣ ተግባራችን፣ ወሳኔዎቻችን ሁሉ በፌደራሊዝም አስተሳሰብ የተቃኙ መሆን የግድ ይላል። ምክንያቱም ፌደራሊዝም የጋራነት እስከሆነ ድረስ በጋራነት ላይ ሳንካ ከተፈጠረ ለጋራ ህልውናችን ጎጂ ነውና!! በዚህ ዘመን ማንም ተጨቁኖም ሆነ ተሰድቦ የሚኖር ብሄረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሌለ ማወቅ መክላም ነው። ይህንን ወጤት ደግሞ በህዝቦች የጋራ ክንድ ትግል የተገኘ ወጤት ነውና የጋራ ክብር ሊሰጠው ግድ ይላል።

ስለዚህ በተለይ መሪ ስንሆን ሁሉም ነገር በብዙሃነት አመለካከት ካልቃኘነው አደጋዉ ከባድ ነው። በዲሞክራሲያዊ አንድነት ብሄረ አገር ግንባታችን ሳንኪ እንዳይሆን ምላስ በጥንቃቄ መገራት ይጠይቃል። እንደመጣለት ትርጉም ሳይሰጥ የሚናገር የሰከረ አልያ ሌላ ችግር ካለበት ብቻ ነው። የቅድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ መሪ ስትሆን ስትራቴጂም፣ ስትቀመጥም፣ ስትናገርም ህዝቡ ምን ይለኛል፣ ባህሉ ምን ይለኛል እያልክ፣ እያሰብክ ነው እንጂ እንደ አንድ እረኛ የመጣልህን የምትናገር ከሆነ የመሪነት ሚና ሳይሆን በዚህ የብዙሃነት አገር የችግር ፈጣሪነት ሚና እየተጫወትክ ነው ማለት ነው።

እኔ በዕድሜ እስከማወቀው ድረስ ኢትዮጵያ አሁንም ወደ ኋላ ሊመልሱ የሚጥሩ ፅንፈኛ ሀይሎች ያሉዋት ብትሆንም አሁን ላለችበት ደረጃ ለማድረስ፣ በብዙሃነት ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ለመገንባት ሶስት ስኦት አንብቦ መናገር ብቻ ሳይሆን በሚልዮን የሚቆጠር ወድ ህይወትም መስዋእት ተደርጎላታል። እኛ አገር በልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ለመምራትና የህዳሴ ጉዞን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ፣ በተግባርም ተፈትነው ወጤት ማምጣት የጀመሩ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተፅዕኖላታል። እነዚህ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ሲፃፉ ምላስ ብቻ ሳይሆን

የሰው እጅም እስኪ ደማ በመስራቱ በጨርቅ ታስሮ እስከ መስራት ተደርሷል። እናም እነዚህ ሌጋሲዎች በተገቢ መንገድ ዕውቅና ለመስጠት ያልቻሉ ምላስ ካለን አገር እየገነባን ሳይሆን አገር እያፈረሰን ነውና ምላሳችን መግራት መልካም ነው። ለዚህም ነው መሪ ስትሆን የምትናገረው ቃል፣ አንደበት ብቻ ሳይሆን አረማመድምህም ጭምር ጥንቃቄ ይሻል የምንልው።

መልካም የግንቦት 20 ሳምንት!!

ዘልአለማዊ ክብርና ሞገስ ለትግሉ ሰማእታት